

ተባባሪ ግድብ ስብከት ተጅቦች መንጋጋ የሚሰቃዩ ተማሪዎችን ጣር መስማት ይቅደም!

በላይኔ አባተ (abatebelai@yahoo.com)

የኮሮና ቫይረሶች ክረምትን ጠብቀው የሰውን አፍንጫ እደሚወሩት ገለባ ምሁራንም የግድብ ወሬን ጠብቀው ድህረ ገጦችን ራዲዮዎችንና ተሌቪዥኖችን የሚያጥለቀልቁ ተውሳኮች ናቸው። የኮሮና ቫይረሶች በበጋ እንደሚያደፍጡት የኢትዮጵያ ገለባ ምሁራንም ወንበዴው የይህ አድግ መንግስት ሕዝብ እንደ ጫካ ሲጨፈጭፍ፣ ሲያቃጥል፣ ሲያመክንና በተጠለፉ ተማሪዎች ሲያፈገገ ጨጭ ብለው የግድብ ስብከት ሲነሳ እንደ ዝናብ አብራ ድህረ ገጡን የሚወሩ አንባጣዎች ናቸው።

የምሁራን መንጋዎችና ገለባም ተመሳሳይ ናቸው። የገለባ ባህሪ ተምስራቅ የመጣ ነፋስ ሲገፋው እየተንሸሸ ወደ ምዕራብ መንጎድ ነው። ገለባ ተምዕራብ የመጣ ሽውታ ሲቀትለው ተመልሶ ወደ ምስራቅ የሚከንፍ ቀላል ገለፈት ነው። ገለባ ተደቡብ ነፋሱ ሲነዳውም ወደ ሰሜን፤ ተሰሜን መልሶ ሲቀትለውም ወደ ደቡብ የሚከንፍ ፍሬ አልባ ብናኝ ነው።



ነፋስ ገለባን እንደሚነዳው የይህ አድግ ትንፋሽም የምሁራን መንጋዎችን ተገመድ እንደተንጠለጠለ ጡት ማያዣ ውጥውጥ እያጫወታቸው ነው። ይህ አድግ ልጆችን፣ ወጣቶችን፣ ጎልማሳዎችን፣ አባቶችን፣ እህቶችንና ወንድሞችን በመደዳ መግደል፣ መግረፍ፣ ማምከኑና አገር መሸጡ ዓለም ያወቀው ነው። ይኸንን ዓለም ያወቀውን ዘግናኝ ወንጀል ችላ ብለውና የወገናቸውን እርም እንደ ቋንቋ ቅርጥፍ አድርገው በልተው ገለባ ምሁራን ይህ አድግ ግድብ እያለ ሲያንገደቅ በአውሎ ነፋስ ተጠርገው ወደ ቦንድ መድረክ መንጎዳቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ይህ አድግ መተክል ድንጋይ መከልከል የጀመረው የፍልስጤም ደጋፊ እስልምና አክራሪዎችን ልክ ለማስገባት ታዝዞ መሆኑን ስተው በባንዳው ለገሰ ትንፋሽ መጠረጋቸው ታሪክ ሲያወሳው የሚኖር አሳፋሪ ታሪካቸው ነው።

የበቀለበትን ዛፍ ክዶ በነፋስ የሚከበልል የኮሮና ቫይረስ ቅጠልና ያስተማረ ወገኑን ክዶ በባንዳው ይህ አድግ የሚነዳ ምሁር ተመሳሳይ ናቸው። ይህም በመሆኑ እነሱ ሙሴ የሚሉት የለገሰ ጆሮ ጠቢ ትንፋሽ ምሁራንን እንደ ገብስ ገባባ እያበነናቸው ነው። ይህ ጆሮ ጠቢ አረቦችንና የ"ዓለም" ባንኮችን እንደ አሳዳጊ አባቱ አኮፋዳ ይዞ እየለመነ በዓባይ ጉዳይ ሳያንበድድ የሚቀር መስፈቻው ምሁራን አሁንም በፓስተራዊ ትንፋሹ እንደ ሰሃራ አደራ እየተጠረጉ ነው። ገባባ ምሁራን ጭነዋል የሚሉት ዲግሪም ሆነ የፕሮፌሰርነት ማእረግ በካድሬዎች ትንፋሽ እንደ ትቢያ ተመብነን አላድናቸው እያለ ነው።

ይህ አድግ ክብርና ማእረግን የማያውቅ በቅኝ ገዥዎች እርጥባን የሚንቀሳቀስ ዘራፊና ለማኝ ድርጅት መሆኑ ከሳሳ ዓመታት በላይ የታየ ነው። እነዚህ ገባባ ምሁራንም ይኸንን የይህ አድግ የባንዳነት ባህሪ እንደ ስንክሳር በረዘመው ጠልሰማቸውና በቀላማጅ አንደበታቸው ሲነፉት እንደነበረ የታወቀ ነው። ዳሩ ግን በገለባ ምሁራን ዘንድ ተቃል መሰንበትና ተእውነት ጀርባ መቆየት የተሰሩበት ዝሃ የማይፈቅደው ባህሪ ነው። ይህ አድግን "አገር ሻጭና ነፍስ ገዳይ!" እያሉ ሲያንገርቁ ኖረው ጆሮ ጠቢውን የይህ አድግ አንበል "ሙሴ መጣ!" እያሉ በየአዳራሹ እጃቸው የአላባ በርበሬ እስቲመስል እያጨበጨቡ ይህ አድግ በመላ አገሪቱ ለሰላሳ ዓመታት በፈጀው ሕዝብ መቃብር የደነሱ ህሊና ቢሶች ናቸው።

እነዚህ ገለባ ምሁራን ዛሬም ይህ አድግ ሶስት ሚሊዮን ሕዝብ ተመንገድ ሲያሳድር ጨጭ ብለው ካድሬው ሙሴአቸው የግድብ እስተንፋስ ሲተነፍስ አውሎ ነፋስ እንዳነሳው የኮሮና ቫይረስ ቅጠል እየበነኑ ነው። ገለባ ምሁራን ተጅቦች መንጋጋ ተማሪዎች ሲገቡ ሰጥ ብለው ጆሮ ጠቢው ግድብ ሲሰብክ "ምሁራዊ ትንታኔ" እንደ ገደል ማሚቶ ተቀብለው እያንባረቁ ነው። ለገለባ ምሁራን ግድቡ ተጅብ መንጋጋ ተሚሰቃዩት ተማሪዎች ህይወት የሚቀድም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው።

ገለባ ምሁራን ተማሪዎችን ተአገር ጅቦች መንጋጋ የማያላቅቅ ባንዳ አገዛዝ ውኃ ተጠማው የውጪ ጅብ ተከላክሎ ሁለተኛውን ወንዝ ያስከብራል ብለው የሚያምኑና በካድሬ እስተንፋስ እንደ ፊኛ ተዳመና ሥር የሚንሳፈሩ ቀላል ፍጡራን ናቸው። በእነዚህ ፊኛ ምሁራን እይታ የባንዳ ግድብ ስብከት ተጅብ መንጋጋ ተሚሰቃዩ ተማሪዎች ህይወት በላይ ነው። ተጅቦች መንጋጋ የሚሰቃዩትን ልጆቹን ጩኸት ችላ ብሎ ስለባንዳ ግድብ የሚሰብኩ ገለባ ምሁራንን የሚሰማ ማህበረሰብም ያልተባረክ ነው። የባንዳ ግድብን ስብከት ጆሮ ዳባ ብሎ ተጅቦች መንጋጋ የሚሰቃዩትን ተማሪዎችን ጣር መስማት በምድርና በሰማይ የሚያጸድቅ ነው።

ህብረተሰብ ሆይ! ሴት ልጆችን ለጅብ አስረክቦ እንኳን የባንዳ ድስኩር መስማት በልቶና ጠጥቶ ማደርም ባህልህ አልነበረም። ስለዚህ የባንዳን ግድብ ሰበካ ጆሮ ዳባ በልና ተጅብ መንጋጋ የጣር ጩኸት የሚያሰሙትን ልጆችህን አድምጥ፤ አድን! ገለባ ምሁርም ባባንዳ ካድሬ እስተንፋስ እየተነዳህ ያስተማረህን ህብረሕብ እርም ለዘላለም መቆርጠምህን አቁም! አመሰግናለሁ።

መጋቢት ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም.